

እልፍ

subst. et n. numer., plerumque m. , Pl. አእላፍ ፣, Pl. Pl. አእላፋት ፣ [ألف ألف]; rem numeratam plerumque appositione sibi conjungit. 1) *mille* , *numerus millenarius* , χίλιοι, χιλιάς, sed hoc sensu vocabulum non usurpatur, nisi ubi indefinite loquuntur: እስከ ፣ እልፍ ፣ ትውልድ ፣ Deut. 5,10; Deut. 7,9; አሐዱ ፣ እምእልፍ ፣ Sir. 6,6; Job 9,3; እልፍ ፣ መዛግብተ ፣ ወርቅ ፣ ዐበይት ፣ Sir. 41,12; እለ ፣ ይውሕዱ ፣ የአክሉ ፣ እልፈ ፣ Jes. 60,22; አእላፍ ፣ ወርቅ ፣ ወብሩር ፣ Ps. 118,72; χιλιάδες አእላፍ ፣ Ex. 34,7; Num. 31,5; Deut. 33,17; 1 Reg. 23,23; Jer. 3,21 (ubi interpres χιλίων pro χιλιέων legit); Jer. 39,18; Mich. 5,1; Ps. 83,10; አእላፈ ፣ አእላፋት ፣ Dan. 7,10; ርኡሳነ ፣ አእላፋት ፣ χιλίαρχοι 1 Par. 13,1; 2 Par. 1,2; አርእስተ ፣ እልፍ ፣ 1 Par. 15,25; 1 Par. 27,1; 1 Par. 29,6; መላእክተ ፣ አእላፍ ፣ ወአምአት ፣ 1 Par. 28, 1. 2) ubi numeros accuratius definiunt: *decem millia* , *myrias* ; ejus character est ፱ ፣ 1 Reg. 18,7; 1 Reg. 18,8; ክልኤቱ ፣ እልፍ ፣ ወጎምሳ ፣ ምእት ፣ Hez. 45,1; ሠለስቱ ፣ እልፍ ፣ ብእሲ ፣ 1 Reg. 4,10; ቀተለ ፣ እልፈ ፣ ብእሴ ፣ Jud. 1,4; Luc. 14,31; Matth. 18,24; ዐሠርቱ ፣ ወክልኤቱ ፣ እልፍ ፣ Jon. 4,11; ሰሳ ፣ እልፍ ፣ አጋር ፣ Sir. 16,10; ሰሳ ፣ እልፍ ፣ (v. አእላፍ ፣) አጋራን ፣ Sir. 46,8; ሠላስ ፣ እልፍ ፣ Sx. Genb. 25 Enc.; ይቀትል ፣ ብዙኅ ፣ አእላፈ ፣ Dan. 11,12; Mich. 5,7; Deut. 33,17; Ps. 90,7; መጽአ ፣ በአእላፍ ፣ ኅይሎሙ ፣ Judith 16,3; Ps. 3,6; Hebr. 12,22; አእላፍ ፣ (v. አእላፈ ፣) አባግዕ ፣ Dan. apocr. 3,16; ይበርሀ ፣ እምአእላፈ ፣ አእላፍ ፣ ፀሓይ ፣ Sir. 23,19; Apoc. 5,11; Gen. 24,60; Hen. 40,1; Hen. 71,8; Lit. 163,4.

Bibliography

- Revisions
- Leonard Bahr root on 16.3.2018
 - Andreas Ellwardt last updated txt file and doc file of Lexicon on 19.4.2017
 - Pietro Maria Liuzzo exported from lexicon to XML on 16.1.2017
 - Pietro Maria Liuzzo updated lexicon XML file adding nested senses on 16.1.2017
 - Andreas Ellwardt updated txt file and doc file of Lexicon on 22.11.2016